



ጎንደር፣ የህዝቡ ትግል ሲግል-የኢህአዴግ ውድቀት ሲቀላጠፍ !!!

ትዴት / ታንድ

ህዝብን በወታደርና በፖሊስ ሃይል አፍኖ መግዛት ጊዜው ያለፈበት የማያዘልቅ ፈሊጥ መሆኑ ያልገባቸው የኢህአዴግ አምባገነን ቱጃሮች በአሮሞ ምድር ላይ ያፈሰሱትን ደም ሳይደርቅ ሰሞኑን ደግሞ ፍትህ በጠማው የጎንደር ወገኖቻችን ላይ ተመሳሳይ አበሳ እያወረዱ ይገኛሉ። የህዝብ ብሶትና የአበሳ ክምር መቀመቅ እንደሚከታቸው ለማየት ተስኖአቸው። የህዝቡ ትግል ሲግል በሻእቢያ ሲያላክኩ መደመጣቸው የመሰሪነታቸው መለኪያ እንጂ ማንም ሊሞኝ እንደማይችል ልናረጋግጥላቸው እንወዳለን። ወቅታዊ ትግሉ ግፍ ያማረረው ህዝብ የቀሰቀሰው እምቢታ መሆኑና እንደሚቀጥልም ቢያውቁት ይበጃቸዋል።

በጎንደር ሰላማዊ ህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው የግድያና የአፈና ሰቆቃ፣ የመርሳት ችግር እስካልተጠናወተን ድረስ፣ አዲስ ነገር አይደለም። ኢህአዴግ ገና ከጀምሩ ስልጣን ላይ ጉብ እንዳለ በ1983 ዓ/ም የህዝብ ጥያቄ አንግጠው ሰላማዊ ሰልፍ በወጡ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ያካሄደው ግድያ ላንዳፍታም ቢሆን የማይዘነጋ ግፍ ነው። እዛም ሳያቆም የግፍ መጠን፣ በስፋትም እየጨመረ ሄዶ በጋምቤላ፣ በሲዳማ፣ በአዲስ አበባ፣ በአጋዴን፣ ባጭሩ ህዝባዊ ጥያቄ በተነሳበት የኢትዮጵያ አካባቢ ሁሉ ተዳርሰዋል። አምባገነኖቹ አያሌ የንጹሃን ደም ያለገደብ እንዲፈሰ አድርገዋል። አሁንም በጎንደር ይህንኑ አረመኔያዊ ተግባራቸው ቀጥለውብታል።

ከቅርብ አመታት ወዲህ ጀምሮ የአዲስ አበባና የመቀሌ ከተሞችን እናሰፋለን በሚል ሰብብ የሰርቶ/አርሶ አደሩን መሬት ነጥቀው ብለውም ተከፋፍለው ለመሸጥ የጀመሩትን መስሪያ ስግብግብ ውጥን ህዝቡ በሰላም ሲቃወም - መቃወም መብት መሆኑ የማይገባቸውና ያለ ጥይት መልስ የማያውቁ አምባገነኖች - በህዝቡ ላይ ያወረዱት ግፍ ይህ ነው የማይባል መሆኑ አይዘነጋም። ከጥይት የተረፈው ህዝብም አብዛኛው ያለመጠወርና ያለመጠጊያ ለማንኛውም እንዲኖር ሲገደድ፣ በስፋት ያልተዘገበው የመቀሌውን ብንወስድ፣ በዙርያ እግራ-ሐሪባ መንደር ነዋሪ የነበሩት እንደነ ወይዘሮ አልጋነሽ ጉብሩ (የ3 ህጻናት ብቸኛ አሳዳጊ) የመሰሉ እናቶች ጨምሮ 'በሽብርተኝነት' ተከሰው፣ ሌሎቹም 'አድመኞች' ተብለው እስርቤት ውስጥ ድርብርብ ስቃይ እያሳለፉ ናቸው።

የአምባገነኖቹ 'ህገ-መንግስት' (ፕሮግራም ቢባል ይመጥነዋል) የመዘገበው መብት ተማምነው ሕጋዊ አቤቱታ ያቀረቡ፣ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ፣ ያመኑበትን ሐሳብ የገለጹ፣ ለሰብአዊ መብት መከበር የቆሙ የተለያዩ ወገኖች በጠራራ ጸሐይ ተረሽነዋል፣ ታፍነው ተወስደው ደብዛቸው ጠፍተዋል፣ እስር-ቤት የሚማቅቁት እንደነ እስከጎንደር ነጋ፣ በቀለ ገርባ . . . ቆጥረን አንጨርሰውም። እንደ አሸል የፈሉት የኢህአዴግ እስርቤቶች የጠባይ ማረሚያ መሆኑ ቀርቶ የበሰል ሐሳብ አፍላቂዎች መደፍጠጫ ወፍጮ ቤት ሆኖታል።

ይህ የአምባገነን ቱጃሮች መደብ በስልጣን እየኖረ፣ ጥቅሙን ለማራመድ ሲል የአንዲት ሃገር ህዝብን በተለያዩ ፈሊጦች ከፋፍሎ፣ እየበዘበዘ፣ ተቃውሞ ሲነሳበትም በየተራ እየጨፈጨፈ ይህውና 25 አመታት ሊዘልቅ ችለዋል። በአንድ ህግ-አልባ ስርአት ስር የሚማቅቁ ህዝብ ሁሉ ተቃውሞውን በተበታተነ መልኩ በማካሄድ አንድባንድ እየተመታ የመከራ ጊዜው ማራዘሙና እጅግም አሳሳቢ ጉዳት መጋበዙ ፈጠ የሚታይ ሃገራዊ ችግር ለመሆኑ ባያጠያይቅም፣ ከዚህ አደገኛ አዙሪት ለመውጣት በሚፈለግበት ጊዜ አንድ ጎልቶ የወጣ ትልቅ ችግር እንዳለ ከወዲሁ ለመጠቀም እንወዳለን። ይህም ለጋራው ትግል አሰላለፋችንና አደረጃጀታችንን ይመለከታል። ትግል የሚሳካው በዘፈቀደ አካሄድ ሳይሆን ስልቴና ስትራቴጂው ተጠንቶ አላማው ወለል ብሎ ሲታይና ለዚህ የሚያበቃ አደረጃጀትም ሲኖር ነው።

አሁንም ተበታትኖ እየታገለ - አንድባንድ እየተመታ ያለው ህዝባችን በአንድነት እንዲነሳና የሚበጀው ስርአተ-መንግስት እንዲያቆም ከተፈለገ ኢትዮጵያዊው የፖለቲካ ሊሂቅ የጋራ አመራር መስጠት መቻል ይኖርበታል። የጋራ አመራር መስጠት ስንል ደግሞ ህዝቡን አስተባብሮ፣ አታግሎ ሃገራዊ የጋራ ስርአት እስከመመስረት ላለው የጋራ ትግል ማቀናጀት ማለታችን እንጂ የፓርቲዎች የስልጣን ቅብብሎሽ እንዳልሆነ ግልጽ ማድረግ እንወዳለን። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር (ትዴት/ታንድ) በአሁኑ ወቅት በጎንደር ሰላማዊ ህዝባችን ላይና ባጠቃላይ ደግሞ በመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ግድያና አፈና በምሬት እያወገዘ፣ ማውገዝ ብቻውን ግን ህዝቡ የሚጠብቀው ለውጥ ያመጣል ብሎ አያምንም። ይህ የአምባገነን ቱጃሮች ስብስብ ስልጣን ላይ እስከተቀመጠ ድረስ በመላው ህዝባችን ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ በውግዘት ሊቆም ስለማይችል፣ ኢህአዴግን የማስወገዱና በሕግ የተገራ ስርአት የመመስረቱ ትግል እንደቆየው በተበታተነ መልኩ ሳይሆን በተቀናጀና በተማእከለ መዋቅር አሁንኑ መካሄድ አለበት ይላል።



የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር - ዲሞክራሲያዊ ምትሕብባር ትግራይ

TIGRIAN ALLIANCE FOR NATIONAL DEMOCRACY (TAND)
e-mail: ezanareg@hotmail.com

ትዴት/ታንድ ከዚህ በፊት ቀደም ሲል በኢተፖድህ፣ ከዛም በኢዴሃሕ ስም የትግል አንድነት ፈጥሮ አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ) ስር ተደራጅቶ ኢህአዴግን ለማስወገድና የጋራ ዲሞክራሲያዊ ስርአት ለመመስረት እየታገለ ይገኛል። በዚህም ሳይወሰን ሸንጎው ያቀረበው ሰፊ ሃገር-አቀፍ የሕብረት ምስረታ ጥሪ እውን ለማድረግ አበክሮ ይታገላል።

ጭቁን የትግራይ ህዝብ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በአምባገነን ቱጃሮቹ ግፍ እየማቀቀ እንደመሆኑ ሁሉ የተናጠል ትግሉ ጭቆናውን ከጭንቃው እንዳላወረደለት ጠንቅቆ ያውቃል። ለዚህም ነው ትዴት/ታንድ ትግሉ በሃገር ደረጃ መቀናጀት እንዳለበት በማመን በዚህ ረገድ ላቅ ያለ እንቅስቃሴም በማድረግ ላይ የሚገኘው። ለዚህም ነው ከየትም ይወርወር ከፋፋይ ቅስቀሳዎች አጥብቆ የሚቃወመው። የትግራይ ህዝብን የአምባገነኑ መደብ አጋር አድርጎ የሚያይ ሽባ አመለካከት ከሸባነቱ አልፎ የጋራ ትግሉን አደናቃል በመሆኑ አጥብቆ ይቃወመዋል። የኢህአዴግ ገዥ ቱጃሮችን በማንበርከክ የሥልጣን ባለቤት ለመሆን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያደርገውን ትንቅንቅ ለመበረዝና የሚካሄደው ትግልን ተራ የብሔሮች ቅራኔ በማስመሰል አንዳንድ ቡድኖች ለፕሮፓጋንዳ፣ ለፖለቲካና ለንብረት ፍጆታ ሲሉ ትግሉን ጥላሸት ሊቀበሉት የሚዳዱ አደናቃፊዎችም በጊዜ ሃይ ሊባሉ ይገባል።

በሌላ በኩልም ጥቅማቸው የተነካባቸው ወይም ከገዢው መደብ ጋር የተሳሰሩ የህወሓት ካድሬዎች ህዝቡ ከጭቆና ስለሚላቸባቸው መንገድ ከቁምነገር ሳይቆጥሩና ላንዳፍታም ቢሆን የህዝቡን መከራ ሳይመለከቱ፣ ህወሓት እንደ ድርጅት ስለሚሻሻልባት ዘዴ ሲመክሩ ይደመጣሉ። 'በስብሰናል' ያለ ድርጅት ለመጠገን መሞከር ውጤቱ አብሮ መበስበስ እንደሆነ ልንነግራቸው እንወዳለን። የበሰበሰ ነገር ተወግዶ ለተኪው አዲስ ሁኔታ ስፍራው መልቀቅ ደግሞ ባህሪያዊ ነውና ከለውጥ ፈላጊው ሰፊው ህዝብ ጋር ቢራመዱ ለሁሉም ይበጃል። ከዚህም ይነሳ ከዛ ሁለቱም ጽንፈኛ አመለካከቶች ትግሉን የሚከፋፍሉ፣ አንድነታችንን የሚሸረሸሩ ለኢህአዴግ ከፋፋይ ሴራ የሚያገለግሉ በመሆናቸው አበክረን ልንቃወማቸው ይገባል።

የጎንደር ህዝብ ይሁን መላው ኢትዮጵያዊ የተነሳሳበትን የፍትህ፣ የአንድነት፣ የሰላም ፍለጋ ትግል ማንም ሊያግደው የማይችል ማእበል ነውና፣ ጊዜ ሳይፈጅ ግቡ እንዲምታ በአንድ ሃገራዊ ራእይ ስር ተሰባስበን እንታገል እንላለን።

የጋራ ጭቆና በጋራ ትግል ይወገዳል!!! የጋራ ሃገር በጋራ ጥረት ይለመልማል!!!
የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ትብብር (ትዴት/ታንድ) ፣ 18-7-2016